

የወንጀለኛ ምርመራ እና ሥራ - አጭር መረጃ ለስራ አመልካቾች -



(በታህሳስ 17 ቀን 2014 ዓ.ም. የተሻሻለ)

ህግ ስለምንድነው?

የ2014 ፍትሃዊ የወንጀለኛ መዝገብ ምርመራ ማሻሻያ ድንጋጌ (The Fair Criminal Record Screening Amendment Act of 2014) አብዛኞቹን የኮሎምቢያ ዲስትሪክት ቀጣሪዎች ሥራ ለመቀጠር ለሚያመለክቱ በማመልከቻው ላይ ወይም ቃለ መጠይቅ በሚያደርጉበት ጊዜ ስለወንጀል መረጃ ከመጠየቅ ይከላከላል። በተጨማሪም ቀጣሪዎች አላገባብ ስለ ወንጀል መረጃ ከመጠየቅ ወይም ወንጀል ሠርተው እንዲሆን ብለው ከመረመሩ ግለሰቦች ለዲ.ሲ. ሰብዓዊ መብቶች ቢሮ (OHR) በነፃ አቤቱታ እንዲያቀርቡ ህግ ይፈቅዳል። OHR ቀጣሪው ህግ መጣሱን ካመነ ቀጣሪው ቅጣት መክፈል ይኖርበታል። ከክፍያው የተወሰነው አላገባብ የወንጀል ምርመራ ለተደረገበት ሰው ይሰጣል።

ህግ የሚሸፍነው የትኞቹን ቀጣሪዎች ነው?

ህግ የሚመለከተው በዲ.ሲ. ውስጥ ሠራተኞች ለሚቀጥሩ ከ11 ወይም ከዚያ በላይ ሠራተኞች ላላቸው ቀጣሪዎች ነው። ይህም የዲስትሪክት መንግሥት፣ ኮርፖሬሽኖች፣ ዩኒቨርሲቲዎች፣ አስተዳደር መሥሪያ ቤቶችና ለትርፍ የማይሠሩ ድርጅቶችን እና ሌሎችንም ያካትታል። የፌዴራል መንግሥት በህግ ሥር አይካተተም። ተጨማሪ በህግ ሥር የማይካተቱ*

ቀጣሪዎች ስለምን መጠየቅ አይችሉም?

የማመልከቻ ቅጽ

በማመልከቻ ቅጹ ላይ ቀጣሪዎች ስለሚከተሉት ከመጠየቅ ይከላከላል፡

- እስራቶች፣
- የወንጀል ክሶች (በቆይታ ላይ ያልሆኑ ወይም ያልተፈረደባቸው)፣ ወይም
- የወንጀል ፍርዶች።

የቃለ መጠይቅ ሂደት

ሥራ ከመቀጠር በፊት በቃለ መጠይቅ ጊዜ ቀጣሪው ስለ እስራቶች፣ የወንጀል ክሶች ወይም ፍርዶች እና የወንጀል ምርመራ ማድረግ ይከላከላል።

ጊዜያዊ ሥራ መቀጠር

አንድ ቀጣሪ ስለ ወንጀል ፍርድ መጠየቅ እና መመርመር የሚችለው ጊዜያዊ ለሥራው የመቀጠር ዕድል ከሰጠዎት (በማንኛውም ጊዜ አንድ ቀጣሪ ስለ እሥራቶች ወይም የወንጀል ክሶች ሊጠይቅ አይችልም) ብቻ ነው። አንድ ቀጣሪ በትክክለኛው መንገድ ስለ የወንጀል ፍርዶች ከመጠየቅ ከመቀጠር ሊከፈልዎት የሚችለው ትክክለኛ ለሆነ የሥራ ምክንያት ብቻ ነው።** ተቃራኒ እርምጃ ከተወሰደ ወይም ለሥራው ካልቀጠረዎት በ30 ቀናት ውስጥ ቀጣሪውን የሚከተሉትን መጠየቅ ይችላሉ፡

- በቀጣሪው የተዘጋጁ እርስዎን የተመለከቱ የወንጀል መዝገቦችን እና የቃለ መጠይቁን እና ከመቀጠር ጋር የተያያዙ ሰነዶች ግልባጭ።

እንዲሁም ጥያቄው ከደረሰው በኋላ ቀጣሪው መረጃዎቹን በ30 ቀናት ውስጥ መስጠት አለበት።

- በሚቀጥለው ገጽ ላይ ይቀጥላል -

ከጠየቁስ?

አንድ ቀጣሪ ያለአግባብ ወንጀል ሠርተው ነበር ወይ ብሎ ከጠየቀዎት ወይም ጊዜያዊ የሥራ ዕድል ከስጠዎት በኋላ በወንጀል ምክንያት ተቃራኒ እርምጃ ከወሰዱት፣ ጥሰቱ በደረሰበት በ365 ቀን ውስጥ ለሰባዊ መብቶች ቢሮ በነፃ አቤቱታ ማቅረብ ይቻላል።*** አቤቱታዎቹን በድህረ ገጽ ohr.dc.gov ወይም በአካል በሰባዊ መብቶች ቢሮ ማቅረብ ይቻላል።

የአቤቱታ ማመልከቻ ቅጽ
(የA ዓይነት አቤቱታ)

እስራቶች፣ የወንጀል ክሶች ወይም የወንጀል ፍርዶች በማመልከቻ ቅጹ ሲጠየቁ የA ዓይነት አቤቱታዎች ማስገባት ይቻላል።

- ለOHR የቀረቡ የA ዓይነት አቤቱታዎች በቀጣሪው እና አቤቱታውን ባቀረቡ መካከል በፈቃደኝነት ለእርቅ ይቀርባሉ።
- እርቁ ውጤታማ ካልሆነ አብዛኛውን ጊዜ አቤቱታው ተመርምሮ በ90 ቀን ውስጥ የመጀመሪያው ውሳኔ ይሰጣል።
- ሊሆን የሚችል ጥሰት ከተገኘ፣ የመጨረሻ ውሳኔ በሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ከመደረሱ በፊት ቡድኖቹ ለመስማማት ተጨማሪ ዕድል ይኖራቸዋል።

የቃለ መጠይቅ ሂደት አቤቱታ
(የB ዓይነት አቤቱታ)

እስራት ወይም የወንጀል ክሶች በማንኛውም ሁኔታ ሲጠየቁ ወይም ጊዜያዊ የሥራ መቀጠር ዕድል ከመሰጠቱ በፊት የወንጀል ፍርድ ከተጠየቁ የB ዓይነት አቤቱታዎች ሊቀርቡ ይቻላል።

- ለOHR የቀረቡ የB ዓይነት አቤቱታዎች በቀጣሪው እና አቤቱታውን ባቀረቡ መካከል በፈቃደኝነት ለእርቅ ይቀርባሉ።
- እርቁ ውጤታማ ካልሆነ አብዛኛውን ጊዜ አቤቱታው ተመርምሮ በ120 ቀን ውስጥ የመጀመሪያው ውሳኔ ይሰጣል።
- ሊሆን የሚችል ጥሰት ከተገኘ፣ የመጨረሻ ውሳኔ በሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ከመደረሱ በፊት ቡድኖቹ ለመስማማት ተጨማሪ ዕድል ይኖራቸዋል።

የገንዘብ ቅጣቶች እና ሽልማቶች

የሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ጥሰት ተደርጓል ብሎ ካመነ፣ ቀጣሪዎቹ ቅጣት ሊደርስባቸው ይችላል። የቅጣቱ ግማሽ ጥሰቱ ለደረሰበት ግለሰብ ሲሰጥ ግማሹ ለዲስትሪክቱ መንግሥት ይሰጣል። ቅጣቶቹ በሚከተሉት መጠኖች ሊሰጡ ይችላሉ።

- \$1000 - ከ11 እስከ 30 ሠራተኞች ላሏቸው ቀጣሪዎች፣
- \$2500 - ከ31 እስከ 99 ሠራተኞች ላሏቸው ቀጣሪዎች፣ እና
- \$5000 - ከ100 ወይም ከዚያ በላይ ሠራተኞች ላሏቸው ቀጣሪዎች።

* ተጨማሪ የማይሸፍኑ የሚከተሉትን ያጠቃልላሉ፡ (1) የፌዴራል ወይም የዲስትሪክቱ ህግ ወይም ድንጋጌ የአመልካቹ የወንጀል ታሪክ ብሎ የሚቆጥራቸው፣ (2) ሥራው በመንግሥት ፕሮግራም ወይም ግዴታ የወንጀል ታሪክ ያላቸውን እንዲቀጠሩ ተሰይሞ ከሆነ፣ (3) ወይም ለአናሳዎች እና ለተጋለጡ አዋቂዎች።

***አግባብ ያለው የሥራ ምክንያት የሚከተሉትን ስድስት ሁኔታዎች በመጠቀም ይታወቃል፡ (1) ከሥራው ጋር የተያያዙ የተለዩ ሥራዎች፣ (2) ክስን አስመልክቶ የተቀጣሪው ጥንካሬ እና ሥራውን ወይም ኃላፊነቶቹን የመሥራት ችሎታ፣ (3) ጥሰቱ ከተፈጸመበት ጊዜ አንስቶ ያለፈው ጊዜ፣ (4) ጥሰቱ በተፈጸመበት ጊዜ የአመልካቹ ዕድሜ፣ (5) በየሰዓት ጊዜ እንደተደረገ እና የጥሰቱ ክብደት፣ እና (6) ጥሰቱ ከተፈጸመበት ጊዜ አንስቶ በአመልካቹ ወይም አሱን በመወከል እንደገና ስለመቀየሩ ወይም ስለ መልካም ጠባዩ የሚገልጽ መረጃ።

*** ተሠርቷል የተባለው ጥሰት ህጉ በሥራ ላይ ከዋለበት ከታህሳስ 17 ቀን 2014 ዓ.ም. ወይም በኋላ መፈጸም አለበት።

- ማስተባበሪያ፣ ይህ የዕውነታ ቅጽ ቀጣሪዎችን ለመርዳት የተዘጋጀ ሲሆን፣ ህጉን ሙሉ በሙሉ አይገመግም። -